

**እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!**

**የቤተ ክርስቲያን ማሳሰቢያዎች**

1. በጁላይ 14 (ቅዳሜ) አጠቃላይ የወንጌል ስርጭት ፕሮግራም ስለሚኖረን የቤተክርስቲያን አባላት ሁሉ **ጠዋት 10 ኤ.ም.** ላይ በቤተክርስቲያን ተገናኝተን ጸልጦን እንድንወጣ የአገልግሎቱ አስተባባሪዎች በማክበር ይጠይቃሉ።

2. በተለያዩ ምክኒያት ወደኋላ የተመለሱ ወገኖችን ለመፈለግና ለመጎብኘት ሽማግሌዎች እቅድ አውጥተው እየተንቀሳቅሱ ስልሆን የምናውቀውና መጎብኘት አለበት የምትሉትን ስም ለወንድም ጌቱ እንድትሰጡ እናሳስባለን።

3. በቤተክርስቲያናችን በለዩ ልዩ አገልግሎት ውስጥ ያላችሁ አገልጋዮች በሙሉ ቀጥሎ በተገለጹት ቀናት ከእሁድ አምልኮ ፕሮግራም በኋላ ከሽማግሌዎች ጋር ስብሰባ ስለሚኖረን በጊዜ ሰሌዳችሁ መሰረት እንድትገኙ በጌታ ፍቅር እናሳስባለን።

- ⇒ ጁላይ 1 /2018 የቤት ለቤት ህብረት መሪዎች
- ⇒ ጁላይ 8/2018 የልጆች አገልግሎት
- ⇒ ጁላይ 15/2018 ኮሚኒኬሽን ሚዲያ
- ⇒ ጁላይ 22/2018 የእህቶች አገልግሎት
- ⇒ ጁን 29/2018 ርህራሄ አገልግሎት



- ⇒ የእሁድ ፕሮግራም ይካሄዳል?
- ⇒ የእርብ ፕሮግራም ይካሄዳል?
- ⇒ በምጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካሄዳል?
- ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ?
- ⇒ Yeec.org App ጭነዋል?
- ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎብኙ?

ሽማግሌዎችን ለማግኘት:-  
 773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)  
 773-507-0194 (ወ/ም አያሌው)  
 773-910-0485 (ወ/ም ፒተር)  
 773-961-5332 (ወ/ም ጌቱ)  
 773-739-0437 (ወ/ም ሰለሞን)

**መደበኛ ፕሮግራሞች**

እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.  
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

የችካን የምስራች  
 ወንጌላዊት  
 ቤተ  
 ክርስቲያን



Chicago  
 Yemsrach  
 Evangelical  
 Church

“እነሆ፣ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10



“ምስጋና የሚገባውን እግዚአብሔርን እጠራለሁ፥ ከጠላቶቼም እድናለሁ።”  
 (መዝ. 18:3)

Chicago Yemsrach Evangelical Church 4455 N. Seeley Avenue Chicago, IL 60625	መደበኛ ፕሮግራሞች እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m. አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.
<b>July 8, 2018</b>	<b>ሐምሌ 1፣ 2018 ዓ.ም.</b>

**የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር**

ጸሎት መሪ.....	ወንድም ጌቱ ጳውሎስ
አምልኮ.....	የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቡድን
ፕሮግራም መሪ .....	ወንድም ሲሳይ መሸሻ
ቃል .....	እሕት ሰናይት ከበደ
ማጠቃለያ .....	ፕሮግራም መሪ

**የሳምንቱ ጥቅስ**

**“ነገር ግን በእውነት የሚሰግዱ ለአብ በመንፈስና በእውነት የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል አሁንም ሆኖአል፤ አብ ሊሰግዱለት እንደ እነዚህ ያሉትን ይሻልና።”**

(ዮሐ. 4:23)

**የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች**

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አስፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንጌቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ሐሙስ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ዮናስ ባህሩ	ማክሰኞ	5523 N. Kenmore Ave., Chicago, IL 60640
ወ/ም ሰለሞን ወመኅ	ቅዳሜ	549 Sheridan Rd., Apt. 3, Evanston, IL 60202

**መልዕክተ ሰንበት**

ወ/ም ረድኤቱ ግርማ ካሳ

**አምልኮ – በመንፈስና በእውነት ማምለክ (ሁለት)**

ባለፈው ሳምንት እንዳየነው የሰማሪያቷ ሴት ከነበራት መንፈሳዊ ጥያቄ ዋናው የአምልኮ ጥያቄ ነበር። ምድንድን ነው ማምለክ? የት ነው የሚመለከው -- በተቀደሰ ተራራ ነው ወይንስ በቅድስቲቱ ኢየሩሳሌም፤ እንዴት ነው የሚመለከው? የሚሉ ጥያቄዎች ነበራት። አምልኮ እግዚአብሔርን ከመውደድ ተነስተን ብሔዎቻችን ለእርሱ የምንሰጠው ስፍራ እንደሆነ አይተናል። በሕይወታችን እግዚአብሔር አንደኛ ሌላው ሁሉ ተከታይ ከሆነ እግዚአብሔርን እያመለከን ነው።

የሰማሪያቷ ሴት ዋና የምልኮ ጥያቄ እግዚአብሔር የት ነው የሚመለከው የሚል ነበር። አይሁዶች ለእግዚአብሔር ለመሰገድ ወደ ቅድስቲቱ ከተማ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄዱ ነበር። ሰማሪያውያን ደግሞ እግዚአብሔር እነርሱ ቅዱስ በሚሉት በገሪዛን ተራራ ይመለከዱ ይሉ ነበር። አይሁድም ሆኑ ሰማሪያን አምልኮን የተረዱበት መንገድ ውስን ነበር። ጌታ ግን ለሴቲቱ እንዲህ አላት፡- “አንቺ ሴት፣ እመኚኝ፣ በዚህ ተራራ ወይም በኢየሩሳሌም ለአብ የማትሰግዱበት ጊዜ ይመጣል።” (ዮሐ. 4: 21) አምልኮ ስፍራ ተወስኖለት በተወሰነ ጊዜ የሚከናወን አይደለም። አምልኮ በይጥራትም ስፍራ፣ በየትኛውም ሁኔታ ይከናወናል። የምናደርገውን ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት ካደረግነው አምልኮ ነው። ስራችንን ስንሰራ እግዚአብሔርን እያሰብን እርሱን ደስ ለማሰኘት ከሰራን አምልኮ ነው። ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት እግዚአብሔር በመፍራትና በማክበር ከሆነ አምልኮ ነው። ለእግዚአብሔር ካለን ፍቅር ተነስተን ሌሎችን ስንወድ አምልኮ ነው። ለዚህ ነው ቃሉ “እግዚአብሔር አብን በእርሱ እያመሰገናችሁ፣ በቃል ቢሆን ወይም በሥራ የምታደርጉትን ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም አድርጉት” የሚለን። (ቆላ. 3:17)

ጌታ እንዳስተማረን እግዚአብሔር የሚመልከው በመንፈስና በእውነት ነው። ለሴቲቱ እንዲህ አላት፡- “ነገር ግን በእውነት የሚሰግዱ ለአብ በመንፈስና በእውነት የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል አሁንም ሆኖአል፤ አብ ሊሰግዱለት እንደ እነዚህ ያሉትን ይሻልና” (ቆ. 23)። እግዚአብሔር መንፈስ ስለሆነ በየትኛውም ስፍራ ይገኛል። ስለሆነም ዋናው ጥያቄ እግዚአብሔር የት ነው የሚመለከው ሳይሆን እንዴት ነው የሚመለከው የሚል መሆን አለበት። እግዚአብሔር የሚወደውና የሚቀበለው አምልኮ በመንፈስና በእውነት የሆነን አምልኮ ነው። ሁለቱ የአምልኮ መሰረቶች እግዚአብሔርን በእውነት ማምለክ እና እግዚአብሔርን በመንፈስ ማምለክ ናቸው። በእውነት ላይ ካልቆምን ወደ እግዚአብሔር ልንደርስ አንችልም። እውነት ክርስቶስ ነው። (ዮሐ. 1:16) ወደ አለም የመጣውም እውነተኛ ብረሃን ክርስቶስ ነው። (ዮሐ. 1:9) በመካከላችንም ያደረገው ጸጋና እውነትን ተሞልቶ ነው። (ዮሐ. 1:14) እውነትም በእርሱ እንዳለ እናውቃለን። (ኤፌ. 4:21) እግዚአብሔር የሚቀበለውን አምልኮ ለማቅረብ አስቀድመን በክርስቶስ መሆን አለብን። እግዚአብሔር ደስ የተሰኘው በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። እኛንም የሚቀበለን በልጁ በኩል ነው። እግዚአብሔርንም ለማምለክ በልጁ በኩል መቅረብ አለብን።

ሌላው መሰረታዊ ነጥብ እግዚአብሔር መንፈስ ነውና ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኘው በመንፈሳችን በኩል ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ መንፈሳችንን ሕያው አድርጎ እግዚአብሔርን እንድናመለክ ያስችለናል። ያለ መንፈስ ቅዱስ እርዳታ እግዚአብሔርን ለማምለክ አንችልም። መንፈስ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር ይገልጻልናል። መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ፍቅር በልባችን ያፈሳል። መንፈስ ቅዱስ በመንፈሳችን ወደ እግዚአብሔር እንድቀርብ ያስችለናል። ወገኖቹ፡- እግዚአብሔርን ማምለክ ማለት እውነት የሆነውን ክርስቶስን ወደ ህይወታችን ጋብዘን በዛ ሕይወት ትኩስነት እየተመለሰን መንፈስ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር በሚሰጠን መገለጥ ለእርሱ መኖር፣ ለእርሱ መገዛት፣ እርሱን ማወደስ፣ ለእርሱ ክብር መስጠት፣ እርሱን ማመስገንና በእርሱ ደስ መሰኘት ነው። አሜን!